

እኔ ከሞትኩ ... ስርዶ አይበቅል አህያ እየገደለ የገባው አራዊት ...

ከሥርገተ ሥላሴ

ህዳር 2003 ዓ.ም

እንምን አላችሁ ደህና ናችሁ ወይ? እኔ እማ ያው እንዳማጥኩ አለሁኝ። ምጥ ገላጋዮቹ አንድ ቀን እስትገላገለኝ ድረስ እጠብቃለሁ። ተስፋ መቼስ አያልቅም እና፣ በሌላ በኩል ተስፋ የማደረግ ነፃነቴ ቃሊት ስላልገባ ... ምንስ ሲል ደግሞ ወደ ቃሊቲ አሰገሰገሰኝ ...

ጉድጓዱ እኮ የትም ቦታ ነው ያልው ፣ ፈንጁ ደግሞ ጊዜ እየጠበቀ ይፈነዳል ... መቼ ነግቶልን እንደደመነ አይደል እንደከፈው ፣ ወያኔ ቢወድቅ ብይ እራሴን ሳይው እራሱ ሊኖረው የሚኖረውን ጉድ ሳስበው እራሴን ያዘረኝ እና ከካሊሜ ገብቼ እሸሸጋለሁ። አዎን እራስን ሸሸጉ መኖር ጥፈት ብሎ ስውር ብሎ መከራን ሸሸቶ መሰወር ቢቻል ምንኛ መልካም በነበረ ...

እንግዲህ ይህ ወያኔ ስልጣን ላይ እያለ ቢወድቅ እንኳን ብዬ ሳስበው ነው ናላዬን መሸከም ተስኖኝ መደበቂያ ጥግ ፍለጋ እምማስነው። ሳይወድቅስ ብዬ ሳስበው እማ አውሃ ያዘለ ተራራ ተውቃላችሁ እንደዛ እራሴን መግዛት ይሳነኛል ...

ስለምን ወያኔ ባረፈበት በተንቀሳቀሰበት ቦታ ሁሉ መርዝ አለ፣ መከራ አለ፣ እዳ አለ፣ አሁን መሬት ሲሸጥ ለሰንት ዓመት ነው የሸጠው ለአንድ መቶ ዓመት ... ተከፍሎ የማይዘለቅ እዳ አስቀምጦ ነው ወያኔ የሚሞተው፣ እንዲያው አድሎን ግባዕ ተመሬቱ ቢፈጸም ሌላም ምጥ አለ ...

የተሸጠው መሬታችን አበባ ነው የሚላመበት፣ አበባ የለማበት መሬት እህል አያበቅልም ይመክናል። በቃ የበደሉ እኮ ዓይነትም ሆነ መስፈረት ሊወጣለት አይችልም፣ ምን ዓይነት መሬት ሊኖር እንደሚችልም እሰቡት ጠፍ መሬት ... ምደረ በዳ የ እኛን ተፈጥሮ የሸረሸረ የቦረቦረ ጉድ ...

ባርመው - ባርመው
ብነቅለው - ብነቅለው
እሱ በእሱ ሆኖ
ተስፋዬንን ዋጠው፤
ፖሎንን አሰረው
ዳዋ የለበሰው
የ ቋሳ ደበሎው
የበቀል ድራቶው።

ሌላው ገዳይ ደግሞ መሬቱ ላይ የሚሰማሩት ወገኖች የሚያፈሱት ጉልበት እጅግ በጣም እርካሽ በሆነ ሁኔታ ነው ተመኑ፤ ይህም ሌላው የእጅ አዙር የቅኝ አገዛዝ ዘመነ፤ ዘመነ ባርነት በሀገራችን ላይ እያነገሰ ነው፣ የወያኔ የትጥፋት ዘመቻ ሥር የሰደደ እሾህ ነው።

እሾህ ደግሞ ዛሬ በቅሎ ነገ የሚከሰም ሳይሆን እሾህ እዩውለደ ከእሾህ እዩተዋለደ እዩተራባ ትውልዱን ከነፍሬ ዘሩ የሚያከስም መዳህኒት የለሽ ውጋት ነው። ጣሊያኖች እና እንግሊዞች ቀብረውት የሄዱትን ፈንጅ ገዳዩን ወያኔን ፈጥሮ እንዴት እያመሰን እያለ እንደሆነ እያዩነው ነው።

አንድ መከራን ያበቀለ ችግኝ፤ ዘመኑን ሲጨርስ መገላገል የወጣ ነው። የወያኔ ችግኝ ግን ዘመኑን ጨርሶ ሲያከትም ሌላ አዲስ ቡቃያ እሾህ አብቅሎ ተክሎ አዝድቆ እንጂ እንዲህ በዋዘ የምንላቀቀው የምንሰናበተው ጨርሶ አይሆንም በፍጹም።

የወያኔ ተልኮ ኢትዮጵያን ለዘር ሳትበቃ ማክሰም፣ ማጥፈት፣ ከታሪክም ሆነ ከዓለም ዓቀፍ የአውቅና መዝገብ ዘመን ማሰፋቅ ነው። ትውልዱን የእኔ የሚለው የማንነት መጠሪያ መታወቂያ ሳይኖረው ከሥሩ ማፍለስ ነው። በማናቸውም መስፈርት ቢሆን ወያኔ የሚያለማ ነገር ሳይሆን ምክነትን ነው እንክብካቤ እያደረገለት ያለው።

የወያኔ የአጭር ጊዜ ሆነ የረጅም ጊዜ የጎዘው ሂደት ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነትን ከመሰረቱ እንዲጠፋ ማቀድ በተግባር መተርጎም ነው። ይህን ደግሞ በስማ በለው ሰምነትን ሳይሆን ደርሶብን እያን ያለው ጉዳይ ነው። ነገ እና ኢትዮጵያ በዘመነ ወያኔ ጨላማ ነው ድቅድቅ

የ ኢትዮጵያ የሆኑ በጎ ነገሮች ሁሉ ለወያኔ በሽታው ህመመው ነው። መሰማትም ሆነ ማዩት አይፈልግም። እራሱ ኢትዮጵያ ሀገራችን በነፃናት ተከብረ መኖሯ የራሷ የፊደል ገበታ ያላት ሐገር መሆኗ፣ የራሷ ማንነት ያላት፣ የራሷ ባህል እና ወግ ያላት፣ ከጥቁሮች አንባ በሁለመናዋ ብቁ ሆና የቆዩች ሀገር መሆኗ ያመወል የራስ መርዘኑን ያሰነሳዋል ... ለዚህም ነው ተጀምሮ እስኪጨረስ ሞቷዋን እውጅ እያጠፋት የሚገኘው ...

መሬቷ ለቀጣዩ ትውልድ ምርት እንዳያፈራ ቀጣዩ ትውልድም የመሬቱ ጌታ ሳይሆን ሌላ ባላንጣ እያዘጋጀለት የሚገኘው። ወያኔ ሁልጊዜም የሚያስበው ሆነ የሚማሰነው ለጥፋት፣ ለበቀል እንጂ ለልማት ከቶውንም ሆኖ አያውቅም ... እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል እንዲሉ

አራት ዓይናመው መንገዳችን ኢትዮጵያዊነት ብቻ ነው!